



DISTRICT OF COLUMBIA
PUBLIC SCHOOLS

ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለማበርከት ተዘውትረው የሚነሡ ጥያቄዎች

1. በበጎ ፈቃደኞች የማጣሪያ ሂደት ውስጥ ማለፍ አለብኝ ወይ?

ወላጆችን ጨምሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች የሚያበረክት ማንኛውም ግለሰብ የዲ.ሲ.ፒ.ኤስን የማጣሪያ ሂደት ያጠናቀቀ መሆን አለበት። ይህ የማጣሪያ ሂደት የማይመለከታቸው እና ከዚህ ነጻ የመሆን መብት የተሰጣቸው ከዚህ በታች የተመለከቱት ቡድኖች ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች ብቻ ናቸው።

- በቅጥር ግቢ በሚካሄድ ከንውን ላይ፣ የሙያ ወይም የመስክ ጉብኝት ቀን የመሳሰሉት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለማበርከት ለአንድ ጊዜ ፍራቃደኝነትን ነው የምትገልጸው። ለተለየ የማጣሪያ ምርመራ ብቁ ትሆን አትሆን እንደሆነ ለማረጋገጥ እባክ ህን በ dcps.clearance@dc.gov አማካይነት ለአጣሪው ቡድን ኢሜይል አድርግ።
- አነተ ለወደፊት በጎ ፈቃደኛ ለመሆን የሚያስችል ኃይል ያለህ፣ እድሜህ ከ 18 ዓመት በታች የሆንክ ነህ። በዚህ ቡድን ውስጥ የሚገኙ ከ 18 ዓመት እድሜ በታች ስለሆንክ ይህን የፈቃደኝነት ማመልከቻ አጠናቀህ በመሙላት ለ dcps.clearance@dc.gov መመለስ አለብህ።
- አንተ አሁን እየሠራ ባለ የፀጥታ ወይም በዋና የበላይ ከፍተኛ ምስጢር የፌድራል የፀጥታ ማጣሪያ ወደፊት የምታገለግል ኃይል ነህ። ቡድን ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች በዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) በጣት አሻራ ምርመራ ፈንታ የፌድራል የጸጥታ ማጣሪያ ደብዳቤ ማጠናቀቅ አለባቸው። ዋናው የተፈረመበት የማረጋገጫ ቅጽ፣ ከስቴቱ የተሰጠ ፎተግራፍ ያለበት መታወቂያ ካርድ ግልባጭ፣ እና ባለፉት 12 ወራት የተደረገ የሃንባ ነቀርሳ ምርመራ (TB) ውጤት ለ dcps.clearance@dc.gov ኢሜይል መደርግ አለበት።

2. ለበጎ ፈቃድ የማጣሪያ ምርመራ ሂደቱን ለማጠናቀቅ መቼ ነው መምጣት ያለብኝ?

የጣት አሻራ የመስጠት አገልግሎቶች እግር እንደጣለ ከሰኞ እስከ ሀሙስ ከጠዋቱ 8 ኤኤም እስከ 5 ፒኤም እና ዓርብ ዓርብ ደግሞ ከጠዋቱ ከ8 ኤኤም እስከ ቀትር 3 ፒኤም ድረስ ይካሄዳሉ።

3. እንዲከናወንልኝ እና የጣት አሻራ መስጠት ሥራ እንዲካሄድልኝ ይገባ መምጣት ያለብኝ ነገሮች ምን ምን ናቸው?

ጊዜ ለመቆጠብ፣ ከጉብኝትዎ በፊት በአን ላይን ላይ የ [DCPS Clearance Application](#) (ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ የማጣሪያ ማመልከቻ) እንዲሞሉ ጥብቅ ሀሳብ እናቀርባለን። ከማመልከቻዎ ጋር የትምህርት ቤትዎን መገኛ ቦታ ማመልከት እንዳለብዎ ልብ ይበሉ። የጣት አሻራ ለመስጠት ወደ ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤት በሚመጡበት ጊዜ፣ የጣት አሻራ የአሰጣጥ አገልግሎት ለማግኘት በአለፉት 12 ወራት ውስጥ የተካሄደ ከሃንባ ነቀርሳ ምርመራ (TB test) ጠንቅ ነጻ መሆንን የሚያመለክት ውጤት ይዘው መምጣት አለብዎት። ለዚህ ምንም ዓይነት የተለየ መድልዎ አይደረግም።

4. ከቤቴ የአን ላይን (online) ላይ ማመልከቱን ባላጠናቀቅ ምን ነው የሚከነው?

የአን ላይን የበጎ ፈቃድ መልካቻቸውን እንዲያጠናቀቁ፣ በ 1200 First Street, NE 10ኛ ፎቅ ላይ ኮምፒተሮች እንዲገኙ አድርገናል።

5. ስቴቱ የሚሰጠው ፎተባራፍ ያለበት መታወቂያ ወረቀት ምንድን ነው?

የመኪና መንጃ ፈቃድ መታወቂያ፣ የመኪና መንጃ ፈቃድ ያልሆነ መታወቂያ ፓስፖርት ወይም የውትድርና አገልግሎት መታወቂያ ካርድ መቀበል እንችላለን። ሆኖም ከእነዚህ የመታወቂያ ወረቀቶች መካከል አንዱ ጎድሎ ከተገኘ፣ የጣት አሻራ ማረጋገጫ መስጠት አንችልም።

6. የሣንባ ነቀርሳ ምርመራ (TB) ነጻ ሆኖ ካልተገኘ ምንድን ነው የሚደረገው?

የቆዳ ላይ ምርመራ ውጤት ነጻ አለመሆንን የሚያመለክት ከሆነ እና ነገር ግን የሣንባ ነቀርሳ በሽታ (TB) የሌለብዎት ከሆነ፣ በአለፉት 12 ወራት ውስጥ በተደረገ የደም ምርመራ ውጤት ከበሽታው ነጻ መሆንዎን የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ አለብዎት፣ ወይም በአለፉት 5 ዓመት ውስጥ ከተደረገ የደረት ኤክስሬይ ምርመራ የሣንባ በሽታ ነጻ መሆንዎን የሚያሳይ የምርመራ ውጤት ማቅረብ አለብዎት።

7. በበጎ ፈቃደኝነት የማገልግልበት ትምህርት ቤትን ስም ማወቅ እችላለሁ ወይ?

አዎን። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎች ሁሉ፣ በማጣሪያው ሂደት እንዲያልፉ ከመደረጋቸው በፊት በጎ ፈቃደኞች ሁሉ በዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የምደባ ማረጋገጫ ሊኖራቸው ይገባል።

8. እስከ አሁን የበጎ ፈቃድ ምደባ ከሌለኝ፣ የሚደረገው ምንድን ነው?

በትምህርት ቀን የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት የመስጠት ዝንባሌ ካለዎት፣ ጥሩ ተዛማጅ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን ፈልጎ ለማግኘት በ [school profiles link](#) (መገናኛ) ተጠቀሙ። ማድረግ ስለሚፈልጉት እና መቼ ሊገኙ እንደ ሚችሉ ለመግለጽ እባክዎን ቀጥታ ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።

ከትምህርት ሰዓት በኋላ ወይም በምሽት ለማገልገል ፍላጎት ካለዎት እባክዎን ቀጥታ ከአንዱ የዲሲፒኤስ ተጓዳኝ ጋር [DCPS Partner Directory](#) ለሕዝብ ደህንነት እና ጤንነት የማግበረሰብ መሠረት ካለው ድርጅት ጋር ይነጋገሩ።

9. ዲሲፒኤስ የቻርተር ትምህርት ቤት የበጎ ፈቃድ ሠራተኞችን የጣት አሻራ ምርመራ ያካሂዳል?

የለም። ለዲሲፒኤስ የበጎ ፈቃደኞች አገልግሎት ሰጪ ካልሆኑ በዲሲፒኤስ ቁሳቁስ እና ንብረት አንጠቀምም። ቻርተር እና የግል ትምህርት ቤቶች የራሳቸው የሆኑ መሟላት የሚገባቸው ጉዳዮች ያሏቸው ሲሆን ከዲሲፒኤስ ያሻራ ምርመራ (DCPS) የመላቀቂያ ደብዳቤ አይቀበሉም።

10. ዲሲፒኤስ የአንድን ሰው ማንነት የሚገልጽ የውጪ ማጣሪያ ይቀበላል ወይ?

የለም አይቀበልም። ከዚህ በላይ የሰፈሩትን ልዩ ሁኔታዎች (exceptions) የሚያሟሉ ካልሆኑ በስተቀር፣ የበጎ አገልግሎት ፈቃደኞች ሁሉ በዲሲፒኤስ አጣሪ ቡድን አማካይነት የጣት አሻራ እንዲሰጡ መደረግ ይኖርባቸዋል።

11. ስፖርት ሥልጠና (coaching) እያሠለጠንኩ ነው። ይህን ክንውን ማጠናቀቅ አለብኝ ወይ?

አዎን። አሠልጣኞች ሁሉ የዲሲፒኤስን (DCPS) የማጣሪያ ሂደት ማጠናቀቅ አለባቸው።

12. የአንድን ሰው የማንነት ማጣሪያ ምርመራ ካላለፍኩ ምንድን ነው የሚደረገው?

በኤፍቢኤይ (FBI) ስለማንነታቸው የጀርባ መደብ ማጣሪያ (background check) ላይ ሊንጸባረቁ ስለሚችሉት ስለ በፊት ሁኔታዎች በአን ላይን የማጣሪያ ማመልከቻቸው ላይ የበጎ ፈቃድ ሠራተኞች የሚቻላቸውን ያህል መረጃዎች አካተው እንዲያቀርቡ በጣም በጠነከረ ሁኔታ እናበረታታቸዋለን። የበጎ ፈቃድ ሠራተኞች በመደብ ጀርባ ማጣሪያዎቻቸው

ቸው ላይ የተገለጹ ቀደም ያሉ ማስታወሻ ነጥቦች ካሉ ከትምህርት ቤት የፀጥታ መቆጣጠሪያ ጽሕፈት ቤት በጀመሯቸው በማጣሪያዎች ምርመራ ሂደት እንዲቀጥሉ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው ይደረጋል።

13. በአለፈው ሣምንት የጣት አሻራ ሰጥቼ ነበር። የማጣሪያው ውጤት ደብዳቤ የሚደርስኝ መቼ ነው?

የማጣሪያ ደብዳቤዎች የጣት አሻራ ከመውሰጃው ቀን በፊት ከ 5-10 የሥራ ቀናት ውስጥ ኢሜይል ይደረጋሉ። የማጣሪያ ደብዳቤው እስከሚደርስዎ ድረስ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሥራዎን ለመጀመር ብቁ አይደሉም።

14. የዲሲፕሊን (DCPS) የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማጣሪያ ደብዳቤዬን ሌላ ግልባጭ መጠየቅ እችላለሁ ወይ?

አዎን ይችላሉ። መጀመሪያ የጣት አሻራ ሲሰጡ አስመዝግበውት በነበረው ትክክለኛ የመጀመሪያ፣ የመጨረሻ ስምዎ፣ እና የጣት አሻራውን ሰጥተውበት የነበረበትን ቀን በማከል ለ dcps.clearance@dc.gov እባክዎን ኢሜይል ያድርጉ።

15. የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማጣሪያው ቀን የሚቃጠለው (expire) መቼ ነው?

የዲሲፕሊን (DCPS) የማጣሪያ ማስረጃዎች የጣት አሻራ ከተሰጠባቸው ቀናት አንሥቶ እስከ 2 ዓመት ድረስ ዋጋ አላቸው። የማጣሪያዎ ቀን፣ ደብዳቤው ራስጌ ላይ በስተግራ በኩል ይገኛል። አንዴ የ 2 ዓመት ጊዜው ካለፈ በኋላ፣ የጣት አሻራ የአሰጣጡን ሂደት ለማጠናቀቅ ወደ ዲሲፕሊን ዋና ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤት መመለስ አለብዎት። ለሚመለሰው ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሠራተኞች፣ እዲስ የሣንባ ነቀርሳ ምርመራ (TB test) አስፈላጊ እንዳልሆነ ልብ ይበሉ።